

የፖለቲካ ሴንተር ከመቀሌ ወደ ባህር ዳር (Bahir dar the next political melting point)



ባህር ዳር

(ሚኪ አማራ)

በባለፉት 27 አመታት አዲስ አበባ የኢኮኖሚ ሴንተር መቀሌ ደግሞ የፖለቲካ ሴንተር ሁነው ቆይተዋል። አሁን ባለው የፖለቲካ ዳይናሚክስ ባህርዳር ለሚቀጥሉት አመታቶች ከፍተኛ የፖለቲካ ትንቅንቅ የሚካሄድባት ከተማ ነች። ባጠቃላይ አሮሚያ አካባቢ የከራረመው ፖለቲካ በመቀዝቀዝ ነገር ግን የአማራ ፖለቲካ ካለበትም በላይ እየጠዘ ይሄዳል ማለት ነው።ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህን ያወቃሉ፡ ለዚህም ነው የአማራ ጉዳይ ራስ ምታት የሆነባቸው። ባህርዳር የፖለቲካ አወድማ ለመሆኗ የሚከተሉት ምክንያቶች አሉ።

አንደኛ ብአዴን እርስ በርስ በሚያደርገው ፍትረያ እዚህ ከተማ ላይ መከራረሙ አይቀርም። በዚህ አመት ብቻ አንኳን ከ 10 ጊዜ በላይ ተሰባስበዋል። በየጊዜው በቡድን እየተከፈሉ በሚያደርጉት እሰጣ እገባ ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ለህወሃትም ራስ ምታት ሁኖታል። ህወሃት ብአዴን ወስጥ ያለውን ፓወር አጣ ማለት ከፍተኛ የፖለቲካ ቀውስ ይገጥመዋል። ህወሃት ያን ያህል ጠንካራ ሁኖ አይደለም የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚዘወረው። ነገር ግን ብአዴን ወስጥ ባለው ስር የሰደደ ድርሻ እንጅ። ከዛም ባለፈ እራሱን ለኢትዮጵያ ህዝብ ደርግን የጣለ ጦረኛ አድርጎ ፍሬም አድርጎ ስሏል። ደርግን ግን የጣለው የኢትዮጵያ ህዝብ መሆኑን ኢትዮጵያዊያን እራሱ የረሱት ይመስሉኛል። ስለ ረሱትም ሙሉ

ለሙሉ ለትግራይ ህዝብና ለህወሃት ውጤቱን አሸክመውታል። ከዚህም በመነሳት ህወሃቶች ነገር ከረር ሲልባቸው እኛ ደርግንም የጣልን ነን ማንም አይነካንም ፉከራ ያሰማሉ። ያላወቁት ነገር ደርግን የጣለው የኢትዮጵያ ህዝብ መሆኑን ነው። አቅማቸው ጭንቅላታቸው ላይ እንደሰሉት አለመሆኑን ያወቁ አልመሰሉም። ለፕሮፖጋንዳነት ግን እየተጠቀሙበት ነው።

ሁለተኛ አዲሱ የአማራ ፓርቲም መቀላቀሉ ባህርዳርን ሌላኛው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ጡዘት የሚካሄድባት ከተማ ያደርጋታል። አዲሱ ፓርቲ ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ ይኖረዋል። ብዙው ወጣትና ሙሁር ይህን ፓርቲ ይቀላቀላል። ይህ ፓርቲ ትልቁ ተግዳሮት ሊሆን የሚችለው ይህን የሰው ሃይል እንዴት ሃንድል ያደርገዋል የሚለው ነው። በአቅም ከፍተኛ፤ በልምድ እጥረት እና በተደራሽነት ጉዳዮች ይህን ሁሉ ህዝብ ማስተናገድ ሊከብደው ችላል። በዚህ ውስጥ ከብአዴን ጋር ፍትረያው ይቀጥላል። ባህርዳር በዚህ ፍትረያ ውስጥ ዘንባባዊቷ ሊሰባበሩ ይችላሉ። ብአዴን እስካሁን እንደምንሰማው በሁለት ጎራ የተከፈለ ነው። ህወሃትን የሚደግፍና የማይደግፍ ቡድን። በሚቀጥለው ደግሞ ይህ አዲሱ የአማራ ፓርቲ ፖለቲካውን ሲቀላቀል እንዴት ባለ መንገድ እናስተናግዳቸው በሚል ሌላ ንትርክ ውስጥ መግባቱ አይቀርም።

በሶስተኛ ደረጃ አህዴድ አሁን ባለው አቅም ብቻውን አገር ሊመራ አይችልም። ፖለቲካውንም፤ ሚሊታሪውን፤ ደህንነቱን እና መሰል አካባቢዎችን እንደ ህወሃት ተቆጣጥሮ ሊያስኬደው አይችልም። የልምድ ማነስ እና የአቅም እጥረት ያጋጥመዋል። ይህን የልምድ ማነስና የአቅም እጥረት ህወሃት ለመጠቀም ስለሚሞክር አህዴድ አጋር ያስፈልገዋል። አሁን አጋሪ ብሎ ብአዴንን ለይቶ ይዟል። አህዴድም ከብአዴን ወስዶ የሾማቸው ሰዎች ህወሃትን የማይደግፉ ብሎ ገምግሞ ነው። ለምሳሌ እነ ዶ/ር አምባቸውን ጃንጥራርንና ሌሎችንም ሲወስድ በዚህ ቀመር ነው። ባንጻሩ የህወሃት ደጋፊ ያላቸውን እን ጌታቸው አምባየን አንስቷል። አለምነውን በየአመቱ ግንቦት 20 በመጣ ቁጥር የመለስ ራእይ የሚል የመወያያ ሃሳብ ትምክህትና ጠባብነት የስራአቱ አደጋዎች ናቸው የሚል ብቻ እየጻፈ እንዲያቀርብ የሆነ ቢሮ ውስጥ ነው የገባው። ሰሞኑንም ይህን ጽፎ አቅርቧል። ስለዚህም አህዴድ እራሱ ወደ ባህርዳር መመላለሱ አይቀርም። አንደኛ ፖለቲካዊ ወሳኔዎችን ለመወሰን ሁለተኛ በብአዴን ውስጥ ችግር ሲፈጠር እንደ ሽማግሌ ሆኖ ለማስማማት።

አራተኛ ህወሃትም በተደጋጋሚ ከመቀሌ ወደ ባህርዳር መመላለሱ አይቀርም። አንደኛ ብአዴን ውስጥ ያለውን ፓዎር እንዳያጣ ሽማግሌ በመምሰል በየስብሰባዎቹ መገኘቱ አይቀርም። ሁለተኛ አህዴድ ሀገራዊ የፖለቲካ ጉዳዮችን መቀሌ ሄዶ ከመወሰን ባህርዳር ሄዶ መወሰን ይቀለዋል። ባህርዳር ላይ ቢያስወስን ሌጅትማሲ ያገኛል። ህዝቡ መቀሌ የሚል ስም ሲሰማ ስለሚያንገሸገሸው ትክክል የሆነ የፖለቲካ ወሳኔ እኳን መቀሌ ላይ ተወሰነ ቢባል ተቀባይነት የለውም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሱ በተደጋጋሚ መቀሌ አካባቢ ከታየ ህዝቡ በጥርጣሬ እንደሚያየውና አሁን ያለውን መጠነኛ ድጋፍ ሊያጣ ይችላል። ስለዚህም ዶ/ር አብይ ባህርዳር በተደጋጋሚ መታየቱ አይቀርም።

አምስተኛ የአማራ ብሄርተኝነት ነው። የአማራ ብሄርተኝነት አሁን ባለው ሁኔታ ባህርዳርን እየናጣት ነው። በሚቀጥሉት ሁለት አመታት ደግሞ እጅግ ከብዶ እና ገዝፎ የሚቀርብ ይሆናል። እየተስፋፋ የመጣው የአማራ ብሄርተኝነት የባህርዳርን ፖለቲካ ሴንተር የሚያቀጣጥል ይሆናል ማለት ነው። በእርግጥ ከዚህ በፊት እንዳልኩት የአማራ ብሄርተኝነት ወደ አዲስ አበባ ቢሻገር የተሻለ ይሆናል። ከሚታሰበው በላይ በፍጥነት የሚፈለገውን ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ማምጣት ከተፈለገ የአማራ ብሄርተኝነት ቁልፍ እና ቆጣሪው አዲስ አበባ ላይ መተካል አለበት። አዲስ አበባ የኢኮኖሚ ሴንተር አንደሆነች ትቀጥላለች። ባህርዳር ግን የፖለቲካ ማእከል ሁና መከራረሚ አይቀሬ ነው።